

18
 -ל- ע-ל- נְדָמָה-נִי וְנִדְמָה-נִי
 -n -n
[H5975](#) [H5060](#) [H0776](#) [H6440](#) [H7290](#) [H1696](#)

עֲמִי
 -h
[H5975](#)

ሲፍገረኝም ደንግጩ በምድር ላይ በግምባሬ ተደፋሁ፤ እርሱም ዳሰሰኝ ቀጥ አድርጎም አቆመኝ።

19
 לְמוֹעֵד מָוֶה וְיִשְׂרָאֵל
 መገናኛ ምክንያቱም
[H4150](#) [H2195](#) [H0319](#) [H1961](#) [H0853](#) [H3045](#) [H2009](#) [H0559](#)

ገַּם
 h-ምቼት
[H7093](#)

አንዲህም አለኝ። እነሆ፣ በመቅሠፍቴ በመጨረሻ ዘመን የሚሆነውን አስታውቅሃለሁ፤ ይህ ለተወሰነው ለፍጻሜ ዘመን ነው።

20
 :וַפָּרַס מְדִי מַלְכֵי הַקְּרָנִים בְּעַל רְאִיתָ אֲשֶׁר-הָאֵיל
 and-Paras -አና-ማዳይ ማህራ-አና ማህራ ማህራ ማህራ ማህራ ማህራ ማህራ ማህራ
[H6539](#) [H4074](#) [H4428](#) [H1167](#) [H7200](#)

ባየኸው በአውራው በግ ላይ የነበሩ ሁለቱ ቀንዶች እነርሱ የሜዶንና የፋርስ ነገሥታት ናቸው።

21
 עֵינָיו בֵּין-אֲשֶׁר הַגְּדֹלָה וְתַקְרָן וְנִי מְלֶךְ הַשְּׂעִיר וְהַזָּבִיר
 ዓይን -አና-በ-መካከል -የ- ትልቅ ቀንድ -አና-የዋን ማህራ ማህራ and-the-male-goat
[H0996](#) [H3120](#) [H4428](#) [H6842](#)

הָרֵאשִׁוֹן
 -ያ-መጀመሪያ
[H7223](#)
 הַמֶּלֶךְ
 ማህራ
[H4428](#)
 הָאֵיל
 አሱ
[H1931](#)

አውራውም ፍጻል የግሪክ ንጉሥ ነው፤ በዓይኖቹም መካከል ያለው ታላቁ ቀንድ መጀመሪያው ንጉሥ ነው።

22
 :בְּכֹהֵן וְלֹא יַעֲמֹדְנָה מַגְוִי מַלְכוּתוֹ אֲרָבַע תַּחְתֵּיהָ אֲרָבַע וְתַעֲמֹדְנָה וְהַנְּשֹׂבֵרֶת
 ጉልበቴ አይ-ቆመ ማህራ-አና ማህራ-አና የእሱ-kingdom አራት -ከ-ታች አራት ቆመ ማህራ-አና ማህራ-አና
[H3808](#) [H5975](#) [H4438](#) [H0702](#) [H8478](#) [H0702](#) [H5975](#) [H7665](#)

እርሱም በተሰበረ ጊዜ በእርሱ ፋንታ አራቱ እንደ ተነሡ፣ እንዲሁ ከወገኑ አራት መንግሥታት ይነሡ፣ ነገር ግን በኃይል አይተካከሉትም።

23
 וּמְכִין פְּנִים עַל-מַלְכֵי יַעֲמֹד הַפְּשָׁעִים כְּהֶתֶם מַלְכוּתָם וּבְאֶחָדָם
 አስተዋይ ፊት-የ ማህራ
[H0995](#) [H6440](#) [H5794](#) [H4428](#) [H5975](#) [H6586](#) [H8552](#) [H4438](#) [H0319](#)

חֲדָרֹת
 -n-riddles
[H2420](#)

በመንግሥታቸውም መጨረሻ፣ ኃጢአታቸው በተሞላች ጊዜ፣ እንቁቆልሽን የሚያስተውል ፊተ ጨካኝ ንጉሥ ይነሣል።

24
 :עֲצוּמִים וְהַשְּׂחִית וְהַשְּׂחִית וְהַצְּלִיחַ וְהַשְּׂחִית וְהַשְּׂחִית וְהַשְּׂחִית וְהַשְּׂחִית
 -አና-በረታ -አና-አባከነ አደረገ -አና-ይሰልጣል -አና-አባከነ ይሠኝልም ጉልበቴ አይ-ጉልበቴ
[H6099](#) [H7843](#) [H7843](#) [H6381](#) [H3808](#)

קְדָשִׁים
 ቅዱስ -ያ-ሕዝብ
[H6918](#)

ኃይሉም ይበረታል፣ ነገር ግን በራሱ ኃይል አይደለም፤ በድንቅም ያጠፋል፣ ያደርግማል፣ ይከናወንማል፤ ኃያላንና የቅዱሳንን ሕዝብ ያጠፋል።

ישׁתִּית -እና-አባከነ	וּבְשָׁלְוָה and-in-peace	וַיְהִי -እና-አደገ	וּבְלִבָּבוֹ ልብ	בְּיָדוֹ እጅ	מִרְמָה -በ-ተንኮል	וַהֲצַלְיָהּ -እና-ይሰልጣል	שְׁלֵשׁ his-cunning	וְעַל- -በ	25
H7843	H7962	H1431	H3824	H3027	H4820		H7922		

וַיִּשְׁבֶּר: መስበር	יָד እጅ	וּבְאַפָּס -እና-but	וַיַּנְדֹּד ቆመ	שָׁרִים አለቃ-የ	שָׁר- አለቃ-የ	וְעַל- -በ	רְבִים ብዙ
H7665	H3027		H5975	H8269	H8269		

በመታለሉ ተንኮልን በእጁ ያከናውናል፤ በልቡም ይታበያል፤ ታምነውም የሚኖሩትን ብዙዎችን ያጠፋል፤ በአለቆቹም አለቃ ላይ ይቋቋማል፤ ያለ እጅም ይሰበራል።

וַיִּהְיֶה ራዲ	סָדָה ዘጉዋቸው	וְאֵתָהּ አንተ	וְהִיא እሱ	אָמְתָהּ -እና-እውነቱን	נֶאֱמַר -እና-አለ	אֲשֶׁר- -የ-	וַהֲבָקָהּ ጥዋት	וְהַעֲרַב -ያ-ማታ	וּמִרְאָהּ -እና-መልካቸው	26
H2377			H1931	H0571	H0559		H1242	H6153	H4758	

רְבִים: ብዙ	לְיָמֶיךָ ቀናት	כִּי ምክንያቱም
		H3117

የተነገረውም የማታውና የጥዋቱ ራዲ እውነተኛ ነው፤ ነገር ግን ከብዙ ዘመን በኋላ ስለሚሆን ራዲዩን ዝጋ።

וַהֲמַלְּךָ ንጉሥ	מִלְּאֲכָה ሥራ	אֶת- (ጠላ)	וְאֶשְׁעָרָה አደረገ	וּמִקְוֶים -እና-ተነሡ	יָמֶיךָ ቀናት	וּנְקַלְיָתִי ታሟል	וְהֵייתִי -እና-ሆነ	וְנִיאֲלֶךָ ዳንኤል	וְאֲנִי እኔ	27
H4428	H4399	H0853			H3117		H1961	H1840	H0589	

פ- —	מִבְּיָנִי: አስተዋይ	וְאִין -እና-የለም	וְהִנְרִאֲהָ -እና-መልካቸው	עַל- -በ	וְאֶשְׁתַּמֵּם and-እኔ-will-አድርግ-desolate
	H0995	H0369	H4758		H8074

እኔም ዳንኤል ተኛሁ፤ አያሌም ቀን ታመምሁ፤ ከኢያም በኋላ ተነሥቼ የንጉሡን ሥራ እሠራ ነበር፤ ስለ ራዲዩም አደንቅ ነበር፤ የሚያስተውለው ግን አልነበረም።